



DISTRICT OF COLUMBIA
PUBLIC SCHOOLS



DISTRICT OF COLUMBIA
PUBLIC SCHOOLS

የወላጅ ስርዓተ ትምህርት መምሪያ



www.dcps.dc.gov

ጥያቄዎች አሉዎት? በቀጣዩ አድራሻ ያግኙን

(202) 719-6613 ወይም ofpe.info@dc.gov.

1200 First Street, NE, Washington, DC 20002



/dcpubliсschools



@dcpubliсschools



@dcpubliсschools

የክፍል ደረጃ





የወለጅ ስርዓተ ትምህርት መምሪያ የአጠቃቀም መንገድ፤

ይህ መምሪያ ልጅዎን በቤት ውስጥ ለማገዝ የሚያስፈልጉዎትን መሳሪያዎች ይሰጥዎታል። በዚህ የመረጃ ጥራዝ ውስጥ፣ ልጅዎ የትምህርት ግቦቹን እንዲያሳካ ለማገዝ እንዲችሉ በ DCPS ስርዓተ ትምህርት ላይ የተመሰረቱ ስትራቴጂዎችን ያገኛሉ። ልጅዎ በት/ቤት ውስጥ የሚማረውን ትምህርት እና በተጨማሪም በቤት ውስጥ እንዴት ማስተማር እንደሚቻል ጥሩ ግንዛቤ ይጨብጣሉ/ያገኛሉ።

እርስዎ ማድረግ የሚችሉት፤

በልጅዎ አካዳሚክ ብቃት ላይ እርስዎ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። በቤት ውስጥ ጥሩ ትምህርት እንዲያገኙ ለማድረግ እነዚህ የተወሰኑ አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው፡

- ▶ ትምህርት የስኬት መሰረት መሆኑን ልጅዎ እንዲያውቅ ያድርጉ።
- ▶ ልጅዎ 7ኛ ክፍል ውስጥ ምን ይማራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ይወቁ።
- ▶ ልጅዎ ከፍተኛ የሆኑ የአጭር ጊዜና የረዥም ጊዜ አካዳሚያዊ ግቦችን እንዲያስቀምጭ ያግዙት።
- ▶ የቤት ስራ በተገቢው ሰአት እና በአግባቡ እንዲያጠናቅቅ በቂ ጊዜ ይሰጡ።
- ▶ በት/ቤት ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ከልጅዎ ጋር በመነጋገር ሒደታዊ ለውጦችን ያለማቋረጥ ይከታተሉ።
- ▶ ለልጅዎ ይሟገቱ።
- ▶ የልጅዎን ጥንካሬ ከመምህሩ ጋር ይጋሩ።

የልጅዎን መምህር መጠየቅ የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች፤

ከልጅዎ መምህር ጋር በሚወያዩበት ጊዜ ስለ ልጅዎ የትምህርት አቀባበል እና ሁኔታ ላይ ትኩረት እያደረጉ ቀጥሎ የተመለከቱትን ጥያቄዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው፡

- ▶ የመማር ግቦች ምንድን ናቸው? የመማር ግብ አስመልክቶ ስኬታማ የሆኑ ተማሪዎች እንደ ምሳሌ ሊነግሩኝ ይችላሉ?
- ▶ የልጄን ስራ እንደ ምሳሌ ማየት እችላለሁ? እነዚህን የመማር ግቦች የሚያሳካው ወይም የማይሳካው እንዴት ነው?
- ▶ ልጄ በትምህርቱ እያለ/ ከሆነ ደረጃ በላይ ሲዘልቅ ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ ማድረግ የሚገባኝ ምንድናቸው? ቤት ውስጥ ምን ማድረግ እችላለሁ?
- ▶ ቤት ውስጥም መተግበር ያለባቸው የመማሪያ ክፍል ውስጥ መደበኛ ተግባራት ምንድን ናቸው?
- ▶ የእርስዎን ክፍል ጊዜ በተመለከተ ለልጄ በየቀኑ ማቅረብ ያለብኝ ጥያቄዎች ምን ዓይነት ናቸው?

ከልጅዎ ጋር መነጋገር፤

ጥሩ ጭውውቶች ልጆቻችን በሕይወታቸው ውስጥ እኛ እንደሚያገባን እንዲያዩ ያግዛሉ። እነዚህ ከልጆቻችን ጋር መልካም ውይይት በሚያደርጉበት ጊዜ በቅድሚያ መጠየቅ የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች፡

- ▶ እስኪ በቀንህ ውስጥ ምርጥ ስለምትለው ጊዜ አውራኝ።
- ▶ በውሎህ ውስጥ ያጋጠመህ እጅግ በጣም ፈታኝ ነገር ምንድነው?
- ▶ ዛሬ ከተማራችሁት ውስጥ አንድ ነገር ልታሳየኝ ትችላለህ?
- ▶ ት/ቤት ውስጥ የምታነበት መፅሐፍ ምንድን ነው? የምትወደውን መገለጫ ባህርይ ብትነግረኝ? ይህን መገለጫ ባህርይ የምትወደው ለምንድን ነው?
- ▶ በት/ቤት ውስጥ ከዚህ በላይ መስራት አለብኝ የምትላቸው ነገሮች ምንድናቸው? በአነስተኛ መጠን ማድረግ አለብኝ ብለህ የምታስበውስ ምንድን ነው? ለምን?

የመጀመሪያ ክፍል ትምህርቱ ምንድነው

	የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት 	ሒሳብ 	ሳይንስ 	ማህበራዊ ሳይንስ 
የበልግ ወቅት 	ተማሪዎች እደማቸው ለስነጽሁፍ ሲደርስ ትረካን ይመረምራሉ። ተማሪዎች ስለተለያዩ ትረካዎች አጠቃላይ ስለዓም እውነታ እንዲሁም ስለህይወት ተገቢ የሆኑ ትረካዎችን ይማራሉ ይህም አምባጪዎችን ስለዓለማችን ጥሩ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ጠቃሚ እድል ይሰጣል። ... ተማሪዎች በእድሜያቸው ስለጦረኛ መረዳት የሚገባቸው ተገቢ ሁኔታ ይመራሉ። የእውነተኛ ዓለም ጦረኞች ወይም የጦር አበጋዞች እንዴት የተለያዩ እንቅፋቶችን እንዲያስወግዱና በፈተኛ ሁኔታ ውስጥ ታሪክን እንዴት ማቆየት እንደሚችሉ ተገቢ ውሳኔ ላይ ይደርሳሉ። በእያንዳንዱ ጽሁፍ ውስጥ የሚያቀረቡትን ነገሮች በተገቢ ሁኔታ ገምግመው እና አጣርተው ስለመሆኑ ተማሪዎች ስለተጨባጭ የዓለም ጦር አበጋዞች እውነተኛ ታሪክ እንዲገነዘቡ በእድሜያቸው መሰረት እንዲረጉ ይደረጋል። 	ተማሪዎች ተገቢና ተመጣጣኝ የሆኑ ግንኙነት እንዲኖራቸው እንዲሁም ስለተጨባጭ ሁኔታዎች መቅረብ የሚችሉበት የሂሳባዊ ስሌቶች እና ቀደም ሲል ባገኙት ግንዛቤ መሰረት አስፈላጊ የሂሳብ ስሌት አሰራር እና የክፍልፋይ ስሌቶች የመደመር፣ የመቀነስ፣ የማባዛት የማካፈል ራሽናል ቁጥሮች እንዲሰሩ ይደረጋል። ... ተማሪዎች ስለአጠቃላይ የሂሳብ እኩል ስሌቶች አገላለጾች እና ተገቢ ህይወት እንቅፋቶች ስለመቅረብ በሂሳብ ስሌት አሰራር ቁጥሮችንና አልጅብራ እንዲሁም ሌሎች ከሂሳብ ጋር ተያያዥነት ያላቸው በመጠቀም መቅረብ ይችላሉ። 	ተማሪዎች በተገቢ የሂሳብ ስሌት ስለተጨባጭ የአለማችንን ችግሮች ይቀርፋሉ፤ ማእዘናትን፣ ስፋትን፣ አካባቢው እና ይዘቱ በሂሳብ ስሌት በመስራት። ... እጽዋትና አንስሳት እንዴት እንደሚያደጉና እንደሚራቡ ተማሪዎቹ ይማራሉ። 	የሰው ስልጣን እንዴት መጣ? ተማሪዎች የሠው ልጅ ከጥንታዊ አኗኗር እንዴት ወደ ተወሳሰብ የአኗኗር ዘይቤ ወይም ወደ ስልጣኔ እንዴት እንደተሸጋገረ በተለይ ስለጥንታዊ የመሪነት ሚና፣ ሂሳብ ስዎች እና ስልጣኔዎችን፣ ስለ የግብርና አብዮት ይማራሉ። ... ኃይል ከየት ይመጣል? ተማሪዎች በጥንታዊ ግብጻውያን እና እስራኤያውያን የማህበራዊ እና ፖለቲካዊ አደረጃጀት እና መዋቅሮችን እንዲሁም ጥንታዊ ማህበረሰብ እንዴት ሃይማኖት እንደጀመረ እና መሰረታዊ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ይማራሉ። 
የክረምት ወቅት 	በዚህ ምዕራፍ ተማሪዎች ስለ ስደተኞች ማህበረሰብ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ጋር የተያያዙ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚረዳ ስሆን ከዚህ ጋር የተያያዙ ስለስደተኞች የተለያዩ ችግሮች፣ ቀውስ ከዘር ጋር የተያያዙ ችግሮች፣ የ LGBT መብቶች እንቅስቃሴ እንዲሁ፣ የሴት ልጆች፣ የህጻናት ጉልበት ብዝሃነት ጋር የተያያዙ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ይደረጋል። ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ተማሪዎች ራሳቸውን እንደ አዳኝ ወይም ደግሞ አጋዥ በተለይ በህይወት ውስጥ የሚያጋጥማቸው ፈተናዎች እና ተጽዕኖዎችን ለመገንዘብ እንዲችሉ የሚረዳ ትምህርት የሚረዳ ሲሆን በዚህም ስለመኖር አስመልክቶ ተገቢ ግንዛቤ በመያዝ እንዲከራከሩበት ይደረጋል። 	ስለ ህዝብ ብዛት ወይም ስለ ስነ ህዝብ እንዲሁም ስለ አመደበኛ የሆኑ አንጻራዊ ማጣቀሻዎች በተለይ ስለ ሁለት አይነት ስነ ህዝብ አሰራር እና ጥናት ሂደት አስመልክቶ ተገቢ ይሆናል እድል ሞዴሎች በዘፈቀደ ናሙና መርጦ እንዲጠቀሙ ይደረጋል። 	ተማሪዎች ስለ ተለያዩ ቀመሮች እና አስፈላጊ የአየር ወይም ምንም አይነት ጎጂ ያልሆኑ ቀመሮችን ከወላጆች እንዴት እየተላለፈ እንደመጣ ይማራሉ። ... የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንደሚራቡ ተማሪዎቹ ይማራሉ ይመራሉ። 	መዋቅራዊ ማንቆውን ማስወገድ አይቻለምን? የተለያዩ አካባቢዎች ስለጥንታዊ የሕንድ ስልጣኔ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ይማራሉ፤ ስለጥንታዊ የሕንድ ማህበራዊ ግንኙነቶች እና ልማዶችን ይማራሉ። ... መንግስት ህዝቡን እንዴት መያዝ አለበት? ተማሪዎቹ ስለጥንታዊ የቻይና ስልጣኔ በተለይ ደግሞ የጆግራፊ አቀማመጥ እንዴት ለህዝብ ብዛቷ ወይም ጥቅጥቅ ያለ ህዝብ ብዛት አስተዋጽኦ እንዳበረከተ እንዲሁም የጥንታዊ ቻይና ፍልስፍና በመግንስት ላይ የነበረው ተጽዕኖ ይማራሉ። ... የታሪክ ተመራማሪዎች ምን ይሰራሉ? በአመታት ሂደት ውስጥ ስለ የታሪክ መህራን የታሪክ ርዕሰ ለምርምርና ጥናት አመራረጥ፣ ለጥናቱ እና ምርምሩ የመረጃ ምንጮችን እና የመረጃ ምንጮቹ መመርመር እና መገምገም አስመልክቶ ለምርምር ማጠቃለያ እንዴት እንደሚሰጡ ይማራሉ። 
የፀደይ ወቅት 	በዚህ ምዕራፍ ተማሪዎችን የሚያጋጥሙ ፈታኝ ሁኔታዎች ስለ ጀግንነት ጽንሰ ሀሳብ አስመልክቶ ከተለያዩ ነጥቦች የሚመጡ ይሆናሉ። በጥልቅ ጥናት አማካኝነት በተለይ ልቦለድ እና ልብወለድ ያልሆኑ ተጨባጭ ትረካዎችን ወይም ጸሁፎችን በማካሄድ ተማሪዎች (1) የጀግኖች ገድል አስመልክቶ ተገቢ ትረካዎች (2) ስለ ጸሃፊዎች ወይም ደራሲዎች ስለ ጀግኖች ምን አይነት ገጽታ ሰጥተው እንደሚጽፉ (3) ስለ የጀግንነት አጻጻፍ አይነት ይረዳሉ። 	ተማሪዎች ስለ ተለያዩ የጂኦሜትሪ እና ተያያዥ ቁጥሮች መሳሰል፣ መግንባት፣ እና ይተነተናሉ ይገልጻሉ። ተማሪዎች በተገቢ የሂሳብ ስሌት ስለተጨባጭ የአለማችንን ችግሮች ይቀርፋሉ፤ ማእዘናትን፣ ስፋትን፣ አካባቢው እና ይዘቱ በሂሳብ ስሌት በመስራት። 	በስነ ምድር አቀማመጥ ላይ ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያደርጉትን ግንኙነት እንዴት አስተዋጽኦ ወይም ለውጥ እንደሚያመጣ ተማሪዎቹ ይመረምራሉ። 	ህዝቡ መንግስታቸውን እንዴት ይይዛል? የከተሞች፣ መንግስታዊ አመሰራረት አስመልክቶ የመሬት አቀማመጥ ወይም ጆግራፊ አቀማመጥ እንዲፈጠሩ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ተማሪዎች ይማራሉ በተለይ በጥንታዊ ግሪክ ስልጣን። ... ስልጣኔን ስኬታማ የሚያደርጉ ምንድና ናቸው? ስለ የጥንታዊ የሮማ ግዛት አነሳስ እና ውድቀት አስመልክቶ እንዲሁም በጊዜ ሂደት ውስጥ ህዝቡን የፈጠረውን፣ ያስፋፋውን እና ከተፈጠሩ በኋላ የከሰሙትን ተማሪዎቹ ይማራሉ። 

ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎቼ የምስጣቸው የክፍል መልመጃ



DISTRICT OF COLUMBIA
PUBLIC SCHOOLS

በየቀኑ ለ20 ደቂቃ የህሊ እብራችሁ እንብብ።

የበልግ
ወቅት



የአሜሪካ ታሪክ ብሔራዊ መዝላለም ይጎበኙ ባዛሩን እንዳያችሁ ህዝቡ ያለውን ግጽታ እና ያሉትን ፈተናዎች እንዴት እንደሚወጡ ልጆቻችንን ይጠይቁ።

...

በትምህርት ምእራፍ ውስጥ በተለይ የበለጠ ለማወቅ የምትፈልገውን መርጠህ ስለ ተጠናው ግጭት ልጆቻችን ይጠይቁ። በግጭቱ ላይ ተጨማሪ ምርምርና ጥናት ለማካሄድ አንድ ላይ በአካባቢ የሚገኝ ላይብረሪ ይጠቀሙ። የተማሩትን ትምህርት እንዲያስተምሩ ልጆቹን ይጠይቋቸው።



በእያንዳንዱ አስፈላጊ ግብዓቶች ውስጥ አንዱ ግብዓት እንዴት ተጽንኦ መቀነስ እና መጨመር እንደምትችል ተወያዩበት።

...

ልጅዎ ሱቅ ሄዶ አንዳንድ ነገሮችን በሚገዛበት ወይም ከውጭ ምግብ በሚበላበት ጊዜ የግብር፣ የጉርሻ እና ቅናሽ ሂሳቦችን ከግምት ውስጥ አስገብቶ ይሰራል።



ስለ ወደፊት ህይወታቸው እና ህይወታች ተሞክሮ በኮሽላንድ ሳይንስ መዝላለም መረጃ መረብ bit.ly/DCPSLifeLab በመጎብኘት ተገቢውን መረጃ ያግኙ። ይህ ከ7ኛ ክፍል ትምህርት በኋላ ወይም በፊት በጣም ጥሩ መልመጃ ነው። በአካላቱ እና ስርዓቱ ውስጥ የሚገኝ ትምህርት ነው።



የጥንታዊ ሰዎች ስልጣኔ የአሁን ትውልድ ስልጣኔን ለማወቅ እንዴት እንደሚረዳ ልጅዎን ይጠይቁ።

...

በማህበረሰብ ውስጥ ወይም በህጻናት ህይወት ውስጥ ስለ ሃይል ሌላ ጽንሰ ሃሳብ ላይ ተወያዩ እና በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኃይል ወይም ስልጣን ከየት እንደሚመጣ ልጅዎን ይጠይቁ። በትምህርት ቤታቸው ከተማሩት ጋር አነጻጽር።



በእያንዳንዱ ቀን በንባብ ላይ ምን ያህል ጊዜ እንዳሳለፉ መመዝገቢያ ያዘጋጁ! ከእያንዳንዱ ታሪክ የወደዱትን ገጽ ባሕርይ በመዘርዘር ገጽ ባሕሪው አርስቦ ያደነቁለትን ብቃት ያሳየበትን የታሪኩን ክፍል ይለዩ።

...

nbit.ly/DCPSHinduBasics የሚገኝ የህንድ አሜሪካን 4ውንዴሽን በመሄድ ከጥንታዊ ስልጣኔያቸው ህንዶች ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ያረጋግጡ ከብዙዎቹ አስተዋጽኦዎች በአሁን ጊዜ በህይወትዎ ውስጥ ያሉት ይጥቀሱ?



የክረምት
ወቅት



በትምህርት ምእራፍ ውስጥ በተለይ የበለጠ ለማወቅ የምትፈልገውን መርጠህ ስለ ተጠናው ግጭት ልጆቻችን ይጠይቁ። በግጭቱ ላይ ተጨማሪ ምርምርና ጥናት ለማካሄድ አንድ ላይ በአካባቢ የሚገኝ ላይብረሪ ይጠቀሙ። የተማሩትን ትምህርት እንዲያስተምሩ ልጆቹን ይጠይቋቸው።



ልጅዎ በአይኑ አንዳንድ ነገሮች በማየት በ43 ላይ የሚገኙት ነገሮች ስንት እንደሆኑ ይጠይቁት። ምን ያህል ነገሮች በፓተርኑ የትኛውም ሐዲት ውስጥ እንደሚኖሩ ለመወሰን ኢኩዌዝን መፍጠር መቻላቸውን ይመልከቱ። bit.ly/VisualPatterns ይጎብኙ

...

የሠሌዳ ላይ ውድድር ወይም ጨዋት በሚጫወቱበት ጊዜ ልጅዎ ሊከሰት የሚችል እንዲሆን እንደ መላቱ ቁጥሮች እና ሌሎችን ማንከባለል እንዲሁም 2 በሚያንከባለልበት ጊዜ ቀይ ማስገመት።



ከትምህርታቸው በኋላ ስለ ውርስ እና ወይም ከወላጆቻቸው ስለሚወርሱ ባህሪያት እና የጄኔቲክ ተጽኖ አስመልክቶ በሲሚዝሶኒክን ሳይንስ እንዴት ቪዲዮ ተገቢና ኃይለኛ እንደሆነ እንዲሁም ስለ ተፈጥሮ ህግጋት መረዳት ይቻላል። ከጊዜ በኋላ ልጅዎን ወደ ሲሚዝሶኒክን የትምህት ተቋሚ ይውሰዱና አስፈላጊ ባዛር በብሄራዊ የተፈጥሮ ታሪክ መዝላለም በመሄደ የበለጠ መማር እንዲችሉ ማድረግ። bit.ly/DCPSSpiders

...

ከልጅዎ ጋር የብሔራዊ ተፈጥሮ ታሪክ መዝላለም ሲሚዝሶኒክን ትምህርት ተቋም ይጎብኙ።



መልሱን የበለጠ ለማወቅ ስለሚፈልጉ ጥያቄዎች ልጅዎን ይጠይቁ።

...

በተፈጥሮ ታሪክ ፕሮጀክት ላይ ልጅዎ ያለውን አመለካከት እገዛ በማድረግ የበለጠ በምን አይነት ፕሮጀክት ላይ ከፍተኛ አመለካከት ወይም ፍላጎት እንዳላቸው ይጠይቁ።



ለስት የተለየ አዳዲስ መጽሀፍት በአካባቢ ከሚገኘው መጽሀፍት ቤት ይፈልጉ! በአካባቢ የሚገኘውን መጽሀፍት ቤት ቅርንጫፍ ለማግኘት bit.ly/findmylibrary የመረጃ መረባችንን ይጎብኙ። የሚያነብሯቸውን አዳዲስ መጻሕፍት ወደ ንባብ መዝገብዎ ማከልዎን እርግጠኛ ይሁኑ!



የፀደይ
ወቅት



በዋሽንግተን ዲሲ በጎረቤት ስላሉ ታሪካዊ ምርምር ተቋማት ልጅዎ እንዲያካሂድ ከግምት በማስገባት በከተማው ውስጥ በአካባቢ ያሉ ታሪካዊ ምርምሮች ያላችሁን ተጽኖች ያስምሩ።



በንግድ ሥራ ውስጥ ልጅዎ የሚገባቸውን እንዲተነትን ጠይቅ፣ እንዲያይ አድርግ። ያዩት ነገር 50% ከሆነ ከተወዳዳሪ የተሻለ ስለሆነ የጉዳዩን አይነት እና ናሙና ይገባኛል ጥያቄ አስመልክቶ ፍታሃዊ በሆነ መልኩ እንዲጠቀሙ ያድርጉ።



የብሄራዊ የታሪክ ቀን ልጅዎ ስለ ታሪካዊ አሳቢ ግንዛቤ እንዲኖረው መልካም እድል ነው። ልጅዎ ያዘጋጀውን ፕሮጀክት እንዲያቀርብልህ ተገቢ ድጋፍ ያድርጉ።

...

ጥሩ ዜጋ ማለት ምን አይነት ትርጓሜ እንደሚሰጠው ከልጅዎ ጠይቀው ይስሙ።

...

የ SAGE ድሕረ ፈተና በጃን ወር ላይ ይደረጋል! ልጅዎ የቻለው ሁሉ እንዲያደርግ ያበረታቱት!



ጥያቄዎቹ ሙሉ፣ በእጅ ያሉ የሚታዩ በመሆኑ አርሶና የእርሶ ልጅ እውነተኛ ሳይንቲስቶች በሚያደርጉት መንገድ ይመርምሩ bit.ly/DCPSQrius!

...

ከልጅዎ ጋር ስነምድር ይዘቶች እና ተያዥነታቸው በተለይ ከአመጋገብ ስርዓት ጋር በተያያዘ ተወያዩ። ስለተፈጥሮ ሂደት ከልጅዎ ጋር ለይቶ ስለአካሄዱ ስለሄዱታቸው እና አኗኗራቸውን ተመጋቢዎች በመሳል ስለራሳቸው ህግ የምግብ ሰንሰለት ይለዩ።



የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት



ሒሳብ



ሳይንስ



ማህበራዊ ሳይንስ



የማበልጸጊያ ተግባር